



በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ Coordinating Committee of Exiled Members of Ethiopian Teachers' Association

የተከለከለ መግቢያ

ሚያዝያ 28 ቀን 2007 ዓ.ም

በአገዛዙ ግፍ ቤንዚን በራሳቸው ላይ በማርከፍከፍ የሞቱ መምህራን ቁጥር ሁለት ደረሰ።

በኢትዮጵያ ውስጥ በሁሉም የሕብረተሰብ ክፍል በአጠቃላይ በመምህራን ላይ በተለይ የሚደርሰው በደል ከፍተኛ ደረጃ ደርሶ ይገኛል። መምህራን የሙያ ክብራቸውን፣ የአካዳሚክ ነፃነታቸውን፣ ሰብአዊ መብቶቻቸውን ተነፍገዋል። ሙያ ማህበራቸውን አመጣጥ ለተለጣፊዎች ተሰጥቷል። የማህበሩ በባንክ የነበረው ወደ 12 ሚሊዮን የሚገመት ገንዘብ በወያኔ ተዘርፏል። መምህራን ለመብታቸው የሚከራከር አካል አጥተው በችግር ላይ ወድቀዋል። በዚህም ምክንያት በሕዝብና በመምህራን ላይ በአገዛዙ የሚደርሰውን ዘርፈ ብዙ በደል ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለዓለም ለማሳወቅ መምህራን ራሳቸውን በጋዝ በማቃጠል መስዋዕት እየሆኑ ነው።

ቅዳሜ ሚያዝያ 18 ቀን 2007 ዓ.ም (April 25, 2015) በሀዲያ ዞን በሶር ወረዳ በግንቢቹ ከተማ በሁመሮ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት የፊዝክስ መምህር የነበረው ወንድሙ አብርሃም በወረዳው ም/ቤት የም/ቤቱ አባላት በስብሰባ ላይ በነበሩበት ወቅት በራሱ ላይ ቤንዚን በማርከፍከፍ ሕይወቱን አጥፍቷል። ለመምህሩ ሕይወቱን እንዲያጠፋ ምክንያት የሆነው የመድረክ ድርጅት አባል በመሆኑ ሩቅ ቦታ ተመድቦ ከነበረበት ት/ቤት ወደ ሌላ ቦታ ዝውውር ጠይቆ በመክልከሉና ከዚሁም ጋር ተያይዞ የሶስት ወር ደመወዙ ሳይከፈለው ስለቆየ ነበር። አቤቱታውን ወደሚመለከተው አካል ሄዶ ቢያመለክትም በከንቱ ከመላለስ በስተቀር ጉዳዩን የሚሰማና ፍትህ የሚሰጥ አካል በመጥፋቱ ረሃብም ጊዜ የማይሰጥ በመሆኑ ራሱን ለማጥፋት ወሰነ። ቅዳሜ ሚያዝያ 18 ቀን 2007 ዓ.ም ከወረዳው ም/ቤት ፊት ለፊት ተቃውሞውን ማሳያ የወያኔን ባንድራ በማውረድ በለበሰው ቱታ ልብስ ላይ ቤንዚን በማርከፍከፍ ክብርት ለኩሶ ደመወዙን ከልክለው ለችግር ያጋለጡትና ለጥያቄው መልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልነበሩት የም/ቤቱ አባላት ወደ ተሰበሰቡበት የስብሰባ አዳራሽ ለመግባት ቢሞክሩም የተወሰኑት የም/ቤት አባላት የስብሰባ አዳራሹን በር በመዝጋት የተወሰኑት መምህር ወንድሙን በዱላ ድብደባ ወደ ም/ቤቱ እንዳይገባ በማድረግና ሊያድኑትም ሳይሞክሩ በመቅረታቸው አካሉ ተሰብልቦ ሕይወቱ አልፏል። መምህር ወንድሙ አብርሃም የተወለደው እዚያው በሶር ወረዳ ውስጥ በሸኛ ቀበሌ ነው።

ከዚህ ቀደም ህዳር ወር 2004 ዓ.ም መምህር የኔሰው ገብሬ በአገሪቱ ፍትህ መታጣቱንና በሕዝብ ላይ የሚደረሰውን ዘርፈ ብዙ በደል በማስተጋባት በዳውሮ ከተማ በራሱ ላይ ነዳጅ አርከፍከፎ መስዋዕት እንደሆነ ይታወቃል። በቅርቡ በአፋር ክልል ከሰል በማምረትና በመሸጥ ንግድ ሥራ ላይ ተሳታፊነቱን የነበሩ የአካባቢው ተወላጆች የሆኑ በባለሥልጣናት ትዕዛዝ ያከማቹት ግምቱ አንድ ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ከሰል እንዲቃጠል በመደረጉ አንደኛው መርዝ ጠጥቶ ሁለተኛው ራሱን አቃጥሎ መሞታቸው በሚዲያ ተላልፏል። በአደባባይ ያልወጣውን ቤቱ ይቆጠረው ከማለት ውጪ ሌላ ማለት አይቻልም። ይህን ድርጊት አመጣ በጥብቅ ያወግዛል። ለዜጎች ሠርቶ የመኖር ዋስትና፣ በፈለጉበት አካባቢ የመኖር መብት እየተጣሰ በዘፈቀደ የሚወሰድ እርምጃ አፍትሐዊና ሕገወጥ ስለሆነ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶችና ለዲሞክራሲ ቆመናል የሚሉ መንግሥታት ከመሸንገያ ቃላት ባለፈ ውጤታማ እርምጃ እንዲወስዱም እንጠይቃለን። ውጤት የሚገኘው ግን በኢትዮጵያውያን ትግል መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል። በወያኔ በሚደርሰው አስከሬ ተግባር በመማረር ብዙዎች ከአገር ወጥተው በምድረ ቡዳ በረሃ በውሃ ጥምር በርሃብ ያልቃሉ፣ ከፊት በባህር ውስጥ ሰጥመው የአሳ እራት ይሆናሉ፣ ሌሎች የውስጥ አካሎቻቸው እየወጡ ለከበርቴ አገሮች ለሽያጭ ይቀርባሉ። በአገር ውስጥም በዱላ የሚነረትና አካሉ የሚጎድል፣ ሲበዛም በጥይት የሚደብደብ፣ በገፍ ለእስር በመዳረግና በአስብአዊ ድርጊት ለአእምሮ ሁከትና ለስነልቦና ድቀት መጋለጥ በየዕለቱ የሚታዩ ክስተት ሆነዋል። አንድ ዜጋ በመንግስት ስም በተቀመጠ ቡድን ተማሮ ህይወቱ በእንደዚህ ያለ ዘግናኝ ሁኔታ ሲጠፋ ማየት ለዜጎች ሁሉ ነግ በእኔ የሚያሰኝና እንቅልፍ የሚነሳ ነው።

በስደት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አባላት አስተባባሪ ኮሚቴ ለኢትዮጵያ ሕልውናና ለሕዝቧ ሉዓላዊነት ጸር የሆነው ወያኔ የባሰ ጥፋት ከማድረሱ በፊት እንዲወገድ ሁሉም ዜጋ ያለመለያየት በመቆም ሕዝባዊ አመጽ በማካሄድ እንዲታገል ጥሪ ያስተላልፋል።

በጋራ ትግል የጋራ እርምጃ!!
የአንዱ ዜጋ ጥቃት የሁሉም ዜጎች ጥቃት ነው!!